



ETHIOPIAN DIASPORA TRUST FUND

የዜና እውጃ

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ወዳጆች በአሜሪካን አገር 501 (C)(3) የተሰኘውን ከቀረጥ ነፃ የሚያስገኘውን ማረጋገጫ አገኘ!

ነሐሴ 22 ቀን 2011 ዓ.ም አዲስ አበባ

በሰሜን አሜሪካ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ወዳጆች ተብሎ የሚታወቀው ግብረ ሰናይ ድርጅት ከ መስከረም 17 ቀን 2011 ዓ.ም. ጀምሮ በተለያዩ የዲሞክራሲ አባላት የተሰጠውን ገንዘብ ከቀረጥ ነፃ እንዲሆን የሚያበቃውን ማረጋገጫ እንዳገኘ ስንገልፅላቸው በታላቅ ደስታ ነው።

ይህ ማረጋገጫ የዲሞክራሲ አባላት ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የሚሰጡት ወይም የሚያዋጡትን ገንዘብ ከግብር ክፍያ ተቀናሽ እንዲሆንላቸው የሚያስችል ሲሆን ትረስት ፈንድም የተለያዩ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዘዴዎችን በመጠቀም ሰፊ ባለ መንገድ እንዲቀሳቀስ ይረዳል።

ትረስት ፈንድ በተቋቋመ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከ 4.7 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በ 77 ሀገራት የሚገኙ ከ25,000 በላይ ሀገር ወዳድ የዲሞክራሲ ማህበረሰብ አባላት ያሰባሰበ ሲሆን አንገብጋቢ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን በዘላቂነት ለማፈቱ ፕሮጀክቶች ፈሰስ ለማድረግ እንቀቃሴ ጀምሯል።

በአዲስ አበባ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ጽ/ቤት ለማቋቋም እና ስራውን ለማሳለጥ ያልተቆጠበ ድጋፍ እና ትብብር እያደረገልን ላለው በኢትዮጵያ ለሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም (UNDP Ethiopia) ምስጋናችንን እያቀረብን ይሄም ለሁለት አመት የተገኘው ፈንድ ማናቸውም አስተዳደራዊ ወጪዎች ከዲሞክራሲ መዋጮ ላይ እንዳይነካ፣ የተዋጣውን ገንዘብ ሳይሸራረፍ እና ሳይጎድል በአስከፊ ድህነት ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን በሚረዱ ፕሮጀክቶች ላይ ብቻ እንዲውል ያስችለዋል።

ሐምሌ 18 ቀን 2011 ዓ.ም የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የመጀመርያውን ዙር የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ጥሪ ይፋ ያደረገ ሲሆን፤ ህጋዊ እውቅና ያላቸው መንግስታዊ ያልሆኑ ሀገር በቀል የልማት ድርጅቶች፣ የህዝብ እና የሞያ ማህበራት ፣ የፌዴራል እና የክልል የመንግስት ተቋሞች እንዲሁም ሰፊ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶችን የሚተገብሩ የግሉ ዘርፍ ድርጅቶች የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎቻቸውን ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ በመላክ የፋይናንስ ድጋፍ ጥያቄ እስከ መስከረም 05 ቀን 2012 ዓ.ም ማቅረብ እንደሚችሉ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ተገልፀዋል።

ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ጋር አብረው ለመስራት ፍላጎት ያላቸው እና የተሳተፎ መስፈርቱን የሚያሟሉ አካላት ስለፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች አቀራረብ፣ ምዘና እና አመራረጥ ስርዓት ዝርዝር መረጃ እንዲሁም አስፈላጊ የፕሮጀክት ማቅረቢያ ቅጾችን እና ሰነዶችን ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ድረ-ገጽ <https://www.ethiopiaintrustfund.org/call-for-project-proposals/> ማግኘት ይችላሉ።

ማንኛውንም ከቀረጥ ተቀናሽ ልገሳዎች ለማድረግ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ድረ-ገጽ <http://www.ethiopiaintrustfund.org/> ይመልከቱ።

www.ethiopiaintrustfund.org

ለተጨማሪ መረጃ:

ለሚዲያ ጥያቄ: **ሀና አጥናፉ** - የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የኮምፕሌክስ ስፔሻሊስት +251 955 332 933
የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎች ጥሪን በተመለከተ: **ፅጌረዳ ታፈሰ** - የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የፕሮግራም ስፔሻሊስት +251 996864646